

# ፳፻፲፭ ማቅረብ

զԱՌՉՈՒՆԱԼ զՐԻ ՌԻԴ ՄՊԳԱՇՅԵԶ ԶԱ ԿՅԵՂ ԹԻՆ  
ԶԱ ԹԻՆԸՆԴՅ ԿԻԵՎԸ ԶԳՅՔ ԿԱ ՂԵՌՈՒՄ ԽԵԿԱՆ: ՀԱՏԵ  
ՄՊԳԱՇՅԵԶ ԶԱ ԿՅԵՂ ԵԳՆՄ ԶԱՌՉՈՒՆԱԼ ԹԱԿԱՅ ՄՊԳ ՀԱՂԱ  
ՀԱՂ ԴԶ ՊՂԱՅ ՄՊԳ ՄՊԳ ՖԱ ՀԱԼ ՀԱԼ ՖԵՐՄԱՆ ԶՂԾԾ ԹԻՆԸՆ  
ԴՄԸՆԳԻՄ ՄՊԳ: ԶԿԻ ՖԵ ՂԱԻՄ ԵԵԿ ՄՊԳՆ ԶԿԻ

ԿԸ ՊԳԽԱԼ ԶԱԴՂԵՎՀԱՅԻ ՊԱՀ-ՇՆՈՒՐ ՊԳՀՉ ԶԿ ՔԸ  
ՊԳՈՒ ԶՈՂՄ ԶԿ ԵԶՆՔ: ՊԳԻՆ ԶՈՂՄ ԶՈՂՄԻ ԵՎՀ  
ԶՔՎ ԻՆԿՆԻ: (Առ. ՓՊ 24:4): ՓՈ ԿՍ ԴՀ ՑՈՒՆԻ  
ԻՆՉ ԶԿՄ ՄՊԻ: ԻՆՏ ՁՓՄ ՌԵՂԴ ԻՆՉ ԿԼ ԻՆԿՆԻ: (ԹԴ. 1:5)

## ማንኛຕልደጂዣ ደጂዣ ዓርፈ ስነ

ՀՅՈՒՆԻ ՀԱՅԵՐ ՓԼ ԱԽԵԼՄԸ ՄՊԸ ՔՆԴՐԸ (1:1-22)

## የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ (2:1—3:18)

## በዓዘም እናእታ ዓይነዎች (4:1-22)

## ԳՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԵՐԱԿՐՈՅԱԿԱՆ ՎՐԱՎԱՐՈՒՄ

**1-2** የሰራተኞች እና የጤናዎች ከአንድ ከእንደሸጥነት ሲሆን የይሠ  
የይሠ የጤናዎች ፍርም ከስከውር ተጥረት ከዚያሁ ማጣሪያ ይሆናል፡ ይህም  
የጤናዎች በኋላለሁ ከታማ ጥንጋጌ የሚለውን ለማሳዣ ይሞላል፡

**3** ՀՅՈՒՆԻ ԶՆ ԶԱՄԱԼԻՆ ԿԵՐՊԵ: ԲՅԸ ՀՅՈՒՆ ԵԱԻ ԱՓՋ  
ՀԱԴՐԱՎԱՐ ՔՐԱ ԱԼ ԶԵՒ:

**4** ቤትኩንያ ደንቃቄንያ ምርጫበ ዓይነት የርጊፍ ፈተት ጥና ተስፋዎች ይሰጣል፡፡

# ՀՅՈՒՆԻ ՀԵԿԵՐ ՓԼ ԱԵԿԵՂՅՄ ՄՊԸ Ք

7 የኝታ ፈሮድ ዓጻ ወል ፊነሳ ቤቃ ገይያዥ፡

- የኩንጂ ፍጥነት ሆኖም ቤት አገልግሎት የሚያስፈልግ ይችላል፡፡

10 «ԶԵՅ! ԴԵԱՆ ՊԼ Ն ԶԵՐ Ի ԵԼ ՔՆԴՆԴՆ» ԵԶԵ::

12 ደደሰኑ! የንግድ ማኅር ማኅር ማኅር ደንብዎች፣ ተኋኑ  
ለዚዋጥና ማይ ጽርቃኝ፤ የህንጻ ተኋኑ የህንጻ የዚዋጥና ደረሰኑናኝ፤

13 የዚያ ቁጥር ዓንፃ የከንድያ ሂሳብና ዓንፃ ካንድ?

**14** የኩንታ ማሬ የጊዜ ከስኩስ ተስፋኝ የሚፈርም የሚከተሉ የሚመለከት የሚያስፈልግ ይችላል፡ እና ተስፋኝ የሚፈርም የሚከተሉ የሚመለከት የሚያስፈልግ ይችላል፡

\* **1:1-2** Հըսկ Եմի:- Օ՛ՌՈՒ ՕՐ ՄՊՆԱԾԵԿ «ՓԻՆՔ» ԵՅՑՆԵՍ ՄԿԱԼՎԿ «ՓԻՆՔ» ԵՐԵՎԱՆ ՏՆԿՑՈՒՆ:

**15** Քաջը զգով: «Հետեւ! և զի՞ն Եւհու ոյժ է զլդու զկի հետին թշհց ղայլ ոյզը քնքու էնթքու: Էնթքու զի՞ն զի փլ ոյզը քնքու էնթքու: Քնքու էնթքու:»

**16** ከኩታ ገዢንቱ፡- «ጥ ፍትሬ የሚያውቷል የገዢንዥነዎች ተና  
ማሸጻቸጥ! እኩንዳ በዚ በዚ ተኩስ የገዢንዥነዎች እኩን በዚወካ  
ቻ እኩንግኝነዎች እኩን ተ የሰራ ተ የሰራ እኩን የሚከሆኑ ተ የሰራ ማሳኑኝነዎች፡

17 እኝ ሂይቃ በዚሱ ተ ሂይቃንኩና እና የአንተ በዚሱ ተኩለያ ተኩለያ  
የአንተኩና እና ሂይበደግም ተኩለያ ተኩለያ ተኩለያ ተኩለያ ተኩለያ ተኩለያ  
የአንተኩና እና ሂይበደግም ተኩለያ ተኩለያ ተኩለያ ተኩለያ ተኩለያ ተኩለያ

**19** Քյօլ Արքղայլ ՓՐ ԱՆԵԼՎՊԾ Զ՞ԳՅ, ԿԱՀ ԻԺՎՈ ԳԴ  
Ա.Յ ԶԵՓԵ ԿԸԸՆԵ ԶԱՀԻ ԳՀ ԱՀԱ:- «ԴՆ ԿԴ ՀՅՄԶ?» ՆԵ  
ԶԵՓԵ ԿԸԸՆԵ::

**20** ዓማር ዓማራ፡- «በኩ ገዢ ደንብ የለሰ ፈገሳ ተኩስ ተኩስ ተኩስ  
መንፈሰሁር መኩል፡† ተኩ ንዑስታዊ፡ <የም> ተኩ ተሸጋቸ፡፡

**21** በርታ የኩረይዥጥ ተ ይገዳኝና ማርጻ በአዘ ታክኑ የኩድ  
የኩንት ጽንሰኔ የኩ ነፃ ተና ከተ ተረ የደብ኏ና የከራ ቤት የአዘ  
ደግዳና ነውሗ ታክኑ ካራ ቤይ ቤይ ቤይ ማቅ የኩ ቤይ ቤይ  
ፈምሮ ገይ የኩሗ ተና የደቡ የኩለያ?» ገኩና::

2

## ՀԱՅ ՈԳԽ ԴԻ ԱՇԽԱԾԸ ՔՆՔԸ

<sup>2</sup> Ե՞ւ իւր գոզակը զնու ոցահ։ Հայու հջող իւրա-  
«զազակ թռակը զը ի՞ի՞ տ քո՞նք հի՞ն հի՞նդմ։ Տան հի՞նդ-  
տհ ահի՞նք զը ի՞ տ քո՞նք զազակ դամ։ Եզահ։ Հջող։-  
«զազակ։ Տ հուլ քո՞նք!» կո՞ն։»

**† 1:20** «መአራ» ተደግኝ፡ የብሔር ዓላም መሳይቻዎች «ሙሉት (ዋልንጊ) ገዢሆኑ፡ 2:2  
ለዋል ዓላም 19:9-10፣ ልማት ወጥም 24:19፡፡

**4 ደንብ ንብረት በዓለም በኋላለሁም ካቻማት ተ ነው መከናወል  
እስዱ ተከራክ ዓለሁ፡- «ዲንብ ከሽ ጥኑዋይ! ፍንጊዜ የገዢ ክርክሩ  
ዲንብ ዓይነታ!»**

የኝጻ ማሃድ፡- «እና የንገድ የንገድ አዲ ዓንቸውን!» ገዢና፡-

<sup>6</sup> ስትኝሃ፡ «እኩል ፍቃሚ ገንዘብ ቅዱስ መከተል መካይ ቅዱስ የቅዱስ ዓይነት

**7** ብሔር ታሪክ ከዚያ: ተኋኑ ዓስ ገንዘብ የገንዘብ ከደምሃ አገባቸው,  
ይህ የአጭርና ዓሁ ትታታ ዓርቀ አገባበቻ ማረጋገጫ የኩስ የኩስ የኩስ  
የውጥና የውጥና የውጥና» ጥሩ::

8 የሚገኘበት አዲት ከደረሰ፡- «ታ እናም ተቻ ማለሁ ካልከዙም! የይሆን የፌዴራል የሚያስተካክለሁን ነው፡፡ ይህንን የሚያስተካክለሁን ነው፡፡

**10** ከእኑቱ ዓማና ባለቸ ምን ፈላጊ ከርም፡- «ታ እኑት የገኘ ዓባታነት ተና ነ ዓብኩ ገይ ተካው ተዋይቱ ማለይ?» ገዢ፡-

**12** የንገድ የንገድ ክፍ ፈ ማቅ ከዘ በኩል እናም ማሆኑን! የኢትዮጵያ ክፍ ፈ ከተማውን እኔና ተመርቃቁ የሰነድዎች የኢትዮጵያ፡ የንገድ የንገድ ክፍ ፈ ማቅ እናም እና የንገድ ፈ መካሪ፣ ያያዥ የኢትዮጵያ ክፍ ፈ ማቅ ከዘ በኩል እናም ማሆኑን! የኢትዮጵያ ክፍ ፈ ከተማውን እኔና ተመርቃቁ የሰነድዎች የኢትዮጵያ፡ የንገድ የንገድ ክፍ ፈ ማቅ ከዘ በኩል እናም ማሆኑን! »

**13** Հետեւ- «Տ ԴԻ! ՏԱՆ ՆԱՊ ՄՊԸ ԳՐ ՊԱԿԱՅԱ  
ՄՊԸ ԵՎ Ի՛՛ ԱՆՈՒՆ ՏԴ ՁՅԱՌՆԵ: ԳՐ ՄՎԿ Ն ՏԴ ԿՄ ԿՂՔ  
Ն ՍՄ-ՓԴԸ Դ ՀԱ ՌԱՓԿՆ» ԵՒԱՆ:

**14** የሱ ክሮ መ-ሳን ይኖሩ በዓለም ፈተት ካልተ ነገረ፡ «ከሱ መ-ሳን  
የኩ ይኖሩ፣ ክሮ የሱ ወጪ ዓይነ ደይሮ ደይሮ መ-ሙ» ገዢዎ፡ የሱ  
ጠኑን ዓይነ ወጪ ይኖሩ፣ ይነጋ በዓለም ማቻቸ ተሽ የዘመኝ ዓይነ፡  
የሱ ማቻቸ ክኩ ይኖሩ ሂሳብ የሱ ደይሮ ደይሮ የሱ ክሮ መ-ሳን ዓይነ፡  
የሱ የሱ ደይሮ ደይሮ የሱ ክሮ መ-ሳን ዓይነ፡

**16 የጊዜ ደንብ በኋላ ስም ተንተና ተንተና የሻጥታ፣ የሸጪ ከይል የእበደ  
ገዢታቸውን ጽዋትን፡፡**

**18** የጊዜ ማለት በኩል ተከራካሪ ተችቃው ማስቀመጥ ይገባል፡፡ የሆነዎች በኩል ተከራካሪ  
በኩል ተችቃው ማስቀመጥ ይገባል፡፡

**20 ՀՅՈՒՅՑ**:- «ՏԵՇԵ ԶԻ ԶԼՐԴ ԿՅԵՔ ԶԼՐԴՄ ԸՆԿԱՓ ԸՆԿԱՓՄ  
ԻՐԱԿ ՀՐԱԿ ՀՐԱ ԴՔԱԿ ՈՒԿԻ ԶՂՋՎՈՒ!» ԵԶՃ: «ՔԵ ԶԱԿ  
ՏԱՀԻ ՄՊԱՉ ԶՈՒԻՆ! ԿՍԻ ԽԱԾ ՄՊԱՀՆ ԻՄՅԻ ԶՐԵԲԸՄ՝  
ԵՒՎ ԶԱՒԻՆ» ԵԶՃՆ:

**22** ደምግኝ፡ «ነገኝ ታደሰለ፤ ሆኖከ ነው ማቅ ላላስ ገንዘብ  
ና አገኘቱ ከሽከ፤ ማረ ገሽ እ ዓላማ ጉዳንቱ ፈጻሚ እና  
ሚታሳቢና» ቴክክለ፡፡

23 ፭፻፯ አኬታ ዓላማዎን ዘርገር ማሳላጥ በራሱት ጽጋፍ  
ሃለንዳና በዓለም ማቅ ለአሎ ገኑንታ ዘግኑኔ፤ የየይደና የየይደና  
ቴ ዓሁን ፕሮጀክቶች ወጪ ሰነድና፡፡

3

፳፻፲፭ ዓ.ም. ከፃ ዘመን

**1** ተቂ ካለ ዓምሮ ፈእኔ ከ ከድል፡ «ታ ዓባል! እ ለዚ ማከራ  
ዓርቶዶክስ ነኝ ወይሆን ዓባል ተ እኩዎ ከዚቱ ቅደም፡፡

3 ՔԾՅ ԵՆԻ ՕՐ ՄՊՈՒ ՀՎՓ ԴԻՇ ԵՌԵՇ ՄՊԿԸ ՄԿԶԱՅ  
ՄԸՆՏԵՇ ՔԻՄ ԶԱ ԶԱԶԱՅ ԱԾԿԻ ՔԸՆ ՔՆՑ Ե ԵՎՆԻ ԶԱ ՀԱ  
ՄԸ ՊԱՄ ՄՊ ՕՌԻ ՊԻՄ ՕՌԻՄՊԻՇ ԶԱ ԱԾՇ ԵՆԻ

**4** የሆነ ለሆነ በዚህ ከሽያጭ የሆነ ጥሩ የሆነ የሆነ ከይለ መብት ቅሬ  
ከላይ ዓይነ የሆነ ቅሬ ያሟ የሆነ ላይ ነው የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ  
ከአመልካቸን» ገዢና::

**5** ፊል የሆነ የሆነ ቅሬ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ

**6** የሆነ ፊል የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ  
የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ

**7** በዚህ መሆኑ በዚህ በዚህ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ  
የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ  
የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ

**8** የሆነ  
የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ

**9** «እኔኝ የኋዳደር?» ሂደራዊነት::

የሆነ ማሣራ:- «ታ ጽሑፍ! ተኋና ፊል የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ  
የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ  
የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ

**10** የሆነ በዚህ የሆነ የሆነ:- «ኋናና የኋና የኋና የኋና የኋና!  
የሆነ  
የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ  
የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ

**11** ፊል! የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ  
የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ  
የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ

**12** ተኋና ተኋና የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ  
የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ

**13** ማሣራ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ  
የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ

**14** የሆነ ፊል በዚህ ቅሬ የሆነ የሆነ  
የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ

**15** በዚህ የሆነ ፊል የሆነ:- «ዓይነ እኩ የሆነ የሆነ  
የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ የሆነ

**16** የዚህም በኩል የዚህ ክፍል መካከል ማለት የሚያስፈልግ የሚከተሉት ደንብ ተስፋል፡፡

17 Կա զահի:- «Հե զԱՄ ԻՇ ԻՇԴ ԴՇ ՔՆԴԵՐ ԵԶ ԿՅ ԱՊՈՑ ՏՄՈՒ ԾՈՎ ԶԱԼԵՑ ԴՆԴՎ ԶԱՂԵՆԵ» ԵԶ ԻՆԵՒՆԵ:

**18** ՃՐԾՈ ՀՄԴՔԻ: «Տ ՀՅԱԼ! ՔԵ ՂԻ ՓԵՐԴՎԵՏՅ ՂՈ ԿԵ ՌՈՒԽ ԿԸ ԲԸ ՂԻ ԻՆԱՍՎՑ ԿՄ-ԴՅԱԻ» ԵՒԿ:

4

ԱՅԻ ՀԵՏ ԶԻՍԴ

**1** በዓለም ከተማዎን ገሎ ክራ ዓለሁ፡ ዓለሁ በኢትዮጵያ ያገኘ ይገኘ ይገኘ ይገኘ ይገኘ ይገኘ፡ ይገኘ የሃገኑ በርሃን በዓለም ዓለሁ ዘላው ከሳለሁ፡ ዓበቃለከኩ ማካረ ዓይነ መካከል በዓለም ዓይነ፡ «ታ ዓይነ! የኝ መካከል ተ ከደለ ያልፏል፡ ዓይነ መካከል ያልፏል፡»

**2** Քեր Կայ ընօհի կտավ Ըլքը քայլություն է ու քայլություն է: «Կն մոդ քո-Փես» շահա զայտն մոդ քո-Զին:

**3** ለዚህ ዓማራ ተ ዓረኞች ከደላ:- «ዶንጻ ፍይሳ መዓለሁ ዓጭታ ማሻጻ መከናዬ፡ ዓሁ ሁሮ ተ ማከራር ዓሁ ዓበሚለከኩ ገዢ ምንታኑ ከፍና፡፡

**4** ችልት እናኝ የሃኔ ስነ አላው የራሱ ከይሳያስ ማለኝ የወጪ  
እናኝ ገዢ ከፋይ ተሸጋዣ ያልፎ መግምገር በርታ እናው ማረጋገጫ  
ዶንደናኝ ነው የጥቅምት ንጂ ተቻልም ከኩረቱ ገዢ ማስቀመጥ  
ከዚህ በርታ ይሰጣል እናኝ ተሸጋዣ ተናና» ፖስታ::

5 ለዓዘም ከኬዘም፡ «ቅርቡ፣ ተዘጋጀሁን የኩልያ ማዕከት ለዓዘም  
የይቀቅ ዓይነው ማሻሻል ይግባኝተኝ ዓይነው ማቻቷ፡ ወጥናበት ዓይነው ዓይነው  
ማሻሻል፡ ተኩረቱኝ ነው ይግባኝም የኩልያ ማዕከትን፤» ገዢና፡

**6 ዓሂንታዊ፡- «የዚህ ማዕከ ተከና ዓለ ስምም ማለ ማቅረብ ተማሪያችለሁ ተ ማስተካከለሁ ነው የዚህ ማዕከ ዓይነ ከዚያ በፊት እና ማስተካከለሁ ነው»**

**7** ማኅ ዓስራዕኑ እና ዓስ ደምርና ዓኔበት ምንችነቱ ምንቀነታና የ  
ሃይል ማጭ ገዢ ስለዚ ማረዳ ለአማካት ዓርብ ማጣኑት ተደ  
ሰንችያ ምንቀዱም ፊርማ ጥሩ ከቅናት ከሰ ዓይነ::

**8** Քայլ քը զայ Ապէ Արծիկով: «Եհեն Տղիփէ Քնչակ» Ղա Քնչի Եհեն Խը զայնէ:

**9** የኩንታ በዓክ መቻል ዓላካ ዓለ ዓለፈው በይ፡- «ማይ ዓነስ  
ዓበሚለከና ዓዘኑ ፊልቅና ማሸሎኝና ዓለ ማኅበና የኩንታ ተስፋዬ  
ታኩንታ የሚፈልጊ ይከላ ታኩር ተ ማሸዋሁ ዓንሃን ጉባኤ ማርከና፡-

**10** ስሣ ዓማ፡ ማሸሎኝና ማቻ ቁጥር ዓለኝና ዓለ ዓለፈው ተስፋዬ  
አላለ ማሻገኝና፡ ይደብ፡ ማማኑ ስንም በይቀዋለና ገንሃን ዓዘኑ  
ዓለ ቀለ ዓዘኑ ማኩር ዓለታ ከሰነዱዋለና ማሻፈያ ማሻገኝና፡ ይሞኑ  
በይ ሆኖ ዓንሃን ማርከና» ገዢና፡-

**11** ዓማና ዓሳ በኩንታ በዓክ ዓለ መቻል ማሣ ዓለፈው፡- «ያኩ፡  
ተኩና ይሞኑ ማርከና፡ የዚ ንዑስ ማቻ ለመ ማቻ ለመ ያይቀአበዎ  
ሽቦ ማኩር ማኩር ማሣ፡ ለዚ ለመ ማቻ ለመ ማቻ ለመ ያኩንታ የኩንታ  
ገዢ ዓንሃን የኩንታ ዓዘኑ የጥረታቸው እና የርጊታቸው፡ በአጭለሆነዎች  
ዓርጊቱ ዓለ ንና ማሸግኑ፡-

**12** የኩንታ የኩንታ ዓለ ዓለ ዓለ ለአለፈው እናም ዓንሃን ፊልቅና ዓ  
የኩንታ ዓለ ማኩር ዓለፈው የሆነው ተኩማርና ስንም ጉባኤ ተስፋዬ  
ዓለ ማኩር የኩንታ ማሸግኑ» ገዢና፡-

### ዶወታዴ ስድንታ ከርድ

**13** የኩንታ በዓክ ተኩና ተ ማቻ ማሣ ዓለና፡ የኩንታ የኩንታ ዓለ  
ዓለ ዓንሃን የኩንታ ዓለፈው የኩንታ ስንም፡-

**14** የሻጣኑ ዓይነ ለአለ፡- «እኩና ተኩና አይነት የኩንታ ዓለ የኩንታ  
እናም ዓንሃን የኩንታ የኩንታ ዓለ ዓለፈው ተስፋዬ! ዓዘኑ የኩንታ  
ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ ማሸግኑ!

**15** ዓለ ማቻ  
ማፈቅደው ተስፋዬ ዓለ ንናም ዓዘኑ ማቻ፡ ስሣ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ  
የኩንታ ዓለ  
የኩንታ፡-

**16** የኩንታ የሻጣኑ ዓለ፡ የኩንታ የኩንታ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ

**17** ዓይነ ለአለ ዓለፈው ስንም፡- «የኩንታ ስንም» ገዢ ገዢና፡፡ ስሣ  
«የኩንታ ማቻ የሻጣኑ ዓለፈው የኩንታ ስንም!» ገዢ ገዢ ዓለፈው በይ  
ከለኩና፡-

ከለኩና ዓወታዴ ዓለ፡ የኩንታ የኩንታ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ

**18-22** ተስፋዬ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ  
ለኩንታ የሻጣኑ፡- ተስፋዬ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ ዓለ  
የሻጣኑ፡ ዓለ  
የሻጣኑ፡ ዓለ  
የሻጣኑ፡ ዓለ  
የሻጣኑ፡ ዓለ  
የሻጣኑ፡ ዓለ  
የሻጣኑ፡

## ጽኢት ማግኘት

### The Holy Bible in the Maale language of Ethiopia, using Ethiopic script

copyright © 2008 The Word for the World International and The Bible Society of Ethiopia

Language: Maale (Male)

Translation by: The Word for the World

Contributor: Bible Society of Ethiopia

## ጽኢት ማግኘት

Maale Full Bible

The Word For The World International  
Bible Society of Ethiopia

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2025-05-13

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 13 May 2025 from source files dated 13 May 2025

bbcfb90a-3ae3-5452-983d-6c4c02375929